

TECNO

CAMON 12 Air

User Manual

دليل المستخدم

የተጠቃሚ መመሪያ

Mobile Phone
Model: CC6

Hereby, TECNO MOBILE LIMITED
declares that this Mobile Phone is in compliance
with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU.

دليل المستخدم

طراز الهاتف: CC6

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TECNO MOBILE LIMITED بأن هذا الهاتف يمتثل للمتطلبات الأساسية والأحكام التوجيهية ذات الصلة 2014/53/الاتحاد الأوروبي.


ሞባይል ስልክ

ሞዴል: CC6

በቴክኖ ሞባይል ሊ.ሚ.ት.ድ የቀረበ

ይህ የሞባይል ስልክ መሰረታዊ መስፈርቶች እና ሌሎች አግባብነት ያላቸው መምሪያ ደንቦች የሚያሟላ መሆኑን ያረጋግጣል

2014/53/EU



1. Front camera
2. Volume key
3. Power key

1. الكاميرا الأمامية
2. مفتاح مستوى الصوت
3. مفتاح التشغيل والإيقاف

1. የፊት ካሜራ
2. የድምጽ መጨመሪያ/መቀነሻ ቁልፍ
3. የኃይል ቁልፍ

1. Power off mobile.
2. Refer to the following picture for SIM / SD card installation.

1. قم بإيقاف تشغيل الهاتف
2. أدخل بطاقة SIM و بطاقة الذاكرة كما هو مبين في الصورة.

1. ሞባይሉን ያጥፉት
2. ሲ.ም/ኤስ.ዲ ካርድ ለማስገባት የሚከተለውን ምስል ይመልከቱ



Charging the phone

You can charge your device using a charger or by connecting it to the computer using a USB cable (comes with the phone).

1. Please remind the front and back of the plug.
2. Use only TECNO charger and cables. Other chargers or cables may damage the device. This will invalidate your phone warranty.



شحن الهاتف

يمكنك شحن جهازك باستخدام شاحن أو عن طريق توصيله بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB (يتوفر مع الهاتف).

1. يُرجى التمييز بين وجه القابس وظهره.
2. استخدم فقط كابلات أو شاحن TECNO. قد تتسبب الشواحن أو الكابلات المختلفة في تلف الجهاز. وهذا من شأنه أن يُبطل ضمان هاتفك.



ስልክ ቻርጅ ማድረግ

መሳሪያዎን ቻርጅ በመጠቀም ወይም የዩኤስቢ ኬብል (ከስልኩ ጋር አብሮ የሚመጣ) ኮምፒውተር ላይ በማገናኘት ቻርጅ ማድረግ ይችላሉ።

1. አባክዎ የመሰኪያውን ፊትን እና ጀርባውን ያስተውሉ።
2. የቴክኖ ቻርጅ እና ኬብሎችን ብቻ ይጠቀሙ። ሌሎች ቻርጅሮች ወይም ኬብሎች መሳሪያውን ሊያበላሹ ይችላሉ። ይህ የስልክዎን ዋስትና ዋጋ ያሳጣዋል።



Operating Frequency Band (RF):

E-GSM900: 880-915MHz (TX),

925-960MHz (RX)

DCS1800: 1710-1785MHz (TX),

1805-1880MHz (RX)

WCDMA BAND I: 1920-1980MHz (TX),

2110-2170MHz (RX)

WCDMA BAND VIII: 880-915MHz (TX),

925-960MHz (RX)

LTE Band 1: 1920-1980MHz (TX),

2110-2170MHz (RX)

LTE Band 3: 1710-1785MHz (TX),

1805-1880MHz (RX)

LTE Band 7: 2500-2570MHz (TX),

2620-2690MHz (RX)

LTE Band 8: 880-915MHz (TX),

925-960MHz (RX)

LTE Band 20: 832-862MHz (TX),

791-821MHz (RX)

LTE Band 28A: 703-733MHz (TX),

758-788MHz (RX)

Bluetooth: 2402-2480MHz (TX/RX)

Wi-Fi: 2412-2472MHz (TX/RX)

GPS: 1.57542GHz

FM: 87.5-108MHz

Modulation mode :

GMSK, 8PSK (GSM)

BPSK, QPSK, 16-QAM (WCDMA)

QPSK, 16-QAM, 64-QAM (LTE)

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK (BT)
GFSK (BLE)
CCK for IEEE 802.11b (WiFi)
OFDM for IEEE 802.11g/n (HT-20)/HT-40
(WiFi)
BPSK (GPS)

RF Output Power:

GSM900: 33dBm \pm 2dB
GSM1800: 30dBm \pm 2dB
WCDMA BAND I/VIII:
24dBm+1.7dB/-3.7dB
LTE BAND 1/3/7/8/20/28A:
23dBm+2.7dB/-2.7dB
Bluetooth: 0-10dBm
WiFi: 14dBm+3dB/-3dB

Specific Absorption Rate (SAR)

Certification

**THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL
GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES**

Body parts	Test value	Test distance	Limit
Head	0.932 W/Kg 10g	0cm	2.0 W/Kg 10g
Body	0.981 W/Kg 10g	0.5cm	2.0 W/Kg 10g

CAUTION:

1. Use careful with the earphone maybe excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
3. The product shall only be connected to a USB interface of version USB 2.0.
4. Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
5. EUT Temperature: $-10^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$.
6. Adapter1: XCU32
Input: AC100~240V 50/60Hz 500mA
Output: DC 5.0V 2.0A
Adapter2: U100TKA
Input: AC100~240V 50/60Hz 400mA
Output: DC 5.0V 2.0A
7. The device complies with RF specifications when the device used at 5 mm from your body, and the holder must not be of metal composition.
8. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
9. Earphone and USB cable are shielded.



Figure 1 - Warning label (IEC 60417-6044)

TECNO

规格:70*125mm

P数:11P

材质:105g哑粉

印刷:80%单黑

工艺:折页